

# የምርጫ ቀን ምዝገባ

## የመኖርያ ቤትዎን አድራሻ የሚያሳይ ማረጋገጫ ያሳዩ

### 1. ወቅታዊ ስምዎና አድራሻዎ ያለበት የመታወቅያ ወረቀት

- ወቅታዊ ስምዎና አድራሻዎ ያለበት የመታወቅያ ወረቀት
- ስም: አድራሻ: ፎቶ/ስዕል: ፊርማ ያለበት የጎሳ የመታወቅያ ወረቀት

### 2. ፎቶ/ስዕል በተጨማሪም ወቅታዊ ስምዎና አድራሻዎ ያለበት ዶኩሜንት

የተፈቀዱ የስዕል ወይም የፎቶ የመታወቅያ ወረቀቶች ከሚከተሉት አንዱን ይምረጡ፡ ግዜው ያለፈበትም ሊሆን ይችላል።

- የመንጃ ፍቃድ: የክፍለሃገሩ የመታወቅያ ወረቀት ወይም በማናቸውም ክፍለሃገር የተሰጠ የለማጅ ፍቃድ
- የአሜሪካን ፓስፖርት
- የአሜሪካን የውትድርና ወይም የአሜሪካ የቀድሞ ወታደሮች መታወቅያ ወረቀት
- ስም: ፊርማና ፎቶ/ስዕል ያለበት የጎሳ መታወቅያ ወረቀት
- የሚኖሩበት የኒቨርሲቲ: ኮሌጅ ወይም የተግባረ እድትምህርት ቤት መታወቅያ ወረቀት
- የሚኖሩበት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመታወቅያ ወረቀት

የተፈቀዱ ዶኩሜንቶች አንዱን ይምረጡ፡ የመረጡትን በኤሌክትሮኒክ መሳርያም ማሳየት ይቻላል።

- ከምርጫው ቀን በፊት ባሉት 30 ቀናት ውስጥ የተገኙ ደረሰኞች: ከታች ከተዘረዘሩት አገልግሎት ሰጪዎች: አገልግሎት ማግኘት የጀመሩበት የክፍያ ወረቀቶች:
  - የቴሌፎን: የቴሌቪዥን ወይም የኢንተርኔት
  - የቁሻሻ መጣያ: የጽዳት አገልግሎት: የመብራት: የጋዝ ወይም የውሃ ደረሰኞች
  - የባንክ ሂሳብና የብድር ወረቀት
  - የቤት ኪራይ ወይም የቤት መግዥያ ዕዳ
- እስከ ምርጫው ቀን ድረስ የሚዘልቁ የቤት ኪራይ ስምምነቶች
- ወቅታዊ የሆኑ የተማሪዎች የትምህርት ክፍያዎችን የሚያመለክቱ ጽሁፎች

### 3. የመኖርያ ቤትዎን ትክክለኛ አድራሻ የሚመሰክር የተመዘገበ መራጭ

በአካባቢዎ የሚኖር የተመዘገበ መራጭ ወደ ምርጫው ቦታ አብሮ ከእርስዎ ጋር በመሄድ: ያሉበት አድራሻ ትክክለኛው አድራሻዎ መሆኑን በመሃላ በመፈረም ሊመሰክርልዎ ይችላል። ይህም “ቫውቺንግ” በመባል ይታወቃል። ማንኛውም ለመምረጥ የተመዘገበ ሰው: ቁጥራቸው እስከ ስምንት ለሚደርስ ሰዎች ሊመሰክር ይችላል። ሌላ ሰው ለእርስዎ ከመሰከረልዎ ግን እርስዎ ለሌላ ሊመሰክሩ አይችሉም።

### 4. በኮሌጅ ውስጥ የሚኖሩ የኮሌጅ ተማሪዎች የመኖርያ ቤት ዝርዝር

የኮሌጆችና የዩኒቨርሲቲዎች ባለስልጣናት: በኮሌጆችና በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚኖሩ ተማሪዎችን ዝርዝር ለአስመራጭ ኮሚቴዎች ይልካሉ። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ስምዎ ካለ: የኮሌጁ የመታወቅያ ወረቀት በማሳየት ምዝገባውን ማጠናቀቅ ይችላሉ።

### 5. በዛው አካባቢ የተደረገ ህጋዊ ምዝገባ

በአንድ አካባቢ ከተመዘገቡ በውሃላ: ስምዎን ወይም የሚኖሩበትን አድራሻ በዛው አካባቢ ውስጥ ከቀየሩ: ለአስመራጭ ዳኛው: የቀድሞ ስምዎን ወይም የቀድሞ አድራሻዎን ብቻ ነው መገንጠል ያለብዎ።

### 6. ዘግይቶ ስለመመዘገብ የተሰጠ ማስታወቂያ

ዋናው ምርጫ ከመካሄዱ በፊት ባሉት 20 ቀናት ውስጥ ለመምረጥ ከተመዘገቡ: ዘግይቶ የተመዘገበ የሚል ማስታወቂያ ወረቀት ይላክሎት ይሆናልና ይህንን ወረቀት ከእርስዎ ጋር ይዘው በመምጣት: የሚኖሩበትን ቦታ ለማሳየት እንደ አንድ ማረጋገጫ ሊጠቀሙበት ይችላሉ።

### 7. የጋራ መኖርያ ቤቶች የአስተዳደር ክፍል ሰራተኛ

በጋራ መኖርያ ቤቶች የሚቀመጡ ከሆነ የመኖርያ ቤቶቹ የአስተዳደር ክፍል ሰራተኛ ከእርስዎ ጋር ወደ ምርጫው ጣብያ በመሄድ የሚኖሩበትን አድራሻ ሊያረጋግጥልዎ ይችላል። ይህም “ቫውቺንግ” በመባል ይታወቃል። የእነዚህ ዓይነቶቹ መኖርያዎች የአስተዳደር ክፍል አባል: ለእያንዳንዱ ነዋሪ ምስክርነት ሊሰጥ ይችላል።

በማንኛውም ጉዳይ ላይ: ስልጣን ያላቸው ህግና ደንቦች ናቸው።